

አግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ፤ በልቡም አዘነ።

מְדָרִים -h-ሰው	הַמְּדָרִים -ያ-አፈር	פְּנֵי ፊት	מֵעַל -h-ላይ	בְּרֵאשִׁית ፈጠርኩ	אֶשְׂרָא የ	הַמְּדָרִים -ያ-ሰው	אֶת- (?)	אֶמְקֶה አጥፋለሁ	יְהִי አግዚአብሔር	וַיֵּאמֶר -አና-አለ	7
H0120	H0127	H6440				H0120	H0853		H3068	H0559	
עֲשִׂיתָם አደረግኩቸው	כִּי አንድ	וַיִּקְרָא ተጠእኩ	כִּי ምክንያቱም	הַשָּׁמַיִם -ያ-ሰማያት	עֲרֵב ወፍ	וְעַד- -አና-አስከ	וַיִּשָׂא ተንቀሳቃሽ	עַד- አስከ	וַיִּקְרָא አንስሳ	עַד- አስከ	H5704
		H5162		H8064	H5775	H5704	H7431	H5704	H0929	H5704	

አግዚአብሔርም። የፈጠረውን ሰው ከምድር ላይ አጠፋለሁ፤ ከሰው አስከ አንስሳ አስከ ተንቀሳቃሽም አስከ ሰማይ ወፍም ደረሰ፤ ስለ ፈጠረኋቸው ተጸጸቼአለሁና አለ።

פ ፤	יְהִי አግዚአብሔር	בְּעֵינַי -በ-ዐይኖቼ	וַיַּרְא አጋ	מִצָּא አገኘ	וַיִּבֶן -አና-ኖሕ	8
	H3068		H2580	H4672	H5146	

ኖሳ ግን በአግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ።

תִּתְּלֶךָ ተመላለሰ	הָאֱלֹהִים -ያ-አምላክ	אֶת- (?)	בְּדִרְתֵּי -በ-ትውልዶቹ	הַנָּה ሆነ	תַּמִּים ፍጹም	צְדִיק ጸድቅ	אִישׁ ሰው	נָח ኖሕ	נָח ኖሕ	תִּתְּלֶךָ ትውልዶች	אֲלֵה እነዚህ	9
H1980	H0430	H0854	H1755	H1961	H8549	H6662	H0376	H5146	H5146	H8435	H0428	
											נָח ኖሕ H5146	

የኖሳ ትውልድ እንዲህ ነው። ኖሳም በትውልዱ ጸድቅ ፍጹምም ሰው ነበረ፤ ኖሳ አካሄዱን ከአግዚአብሔር ጋር አደረገ።

יָפֶת: ያፌት	וְאֶת- -አና-(?)	חָם ካም	אֶת- (?)	שֵׁם ሴም	אֶת- (?)	בְּנֵים ወንዶች	שָׁלֹשׁ ሦስት	נָח ኖሕ	וַיְוֹלְדֻ -አና-ወለደ	10
H3315	H0853	H2526	H0853	H8035	H0853		H7969	H5146	H3205	

ኖሳም ሦስት ልጆችን ሴምን ካምን ያፌትንም ወለደ።

חָם: ካም	וְאֶת- -ያ-ምድር	וַתִּמְלֵא -አና-ተሞላች	הָאֲלֵהִים -ያ-አምላክ	לִפְנֵי -በ-ፊት	וְאֶת- -ያ-ምድር	וַתִּשְׁתַּח -አና-በለሽቶች	11
H2555	H0776	H4390	H0430	H6440	H0776	H7843	

ምድርም በአግዚአብሔር ፊት ተበላሽቷ፤ ምድርም ግፍን ተሞላች።

אֶת- (?)	בְּשָׂר ሥር	כָּל- ሁሉ	הַשָּׁמַיִם አበላሽ	כִּי- ምክንያቱም	וַתִּשְׁתַּח በለሽቶች	וְהִנֵּה -አና-እነሆ	וְאֶת- -ያ-ምድር	אֶת- (?)	אֲלֵהִים አምላክ	וַיֵּאמֶר -አና-አየ	12
H0853	H1320	H3605	H7843		H7843	H2009	H0776	H0853	H0430	H7200	
							ס :	וְאֶת- -ያ-ምድር	עַל- -በ-ላይ	וַיִּכְרַב መንገዱን	H1870
								H0776			

አግዚአብሔርም ምድርን አየ፤ እነሆም ተበላሽቷ፤ ሥርን የለበሰ ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበርና።

חָם ካም	וְאֶת- -ያ-ምድር	מִלֵּא ተሞላች	כִּי- ምክንያቱም	לִפְנֵי -በ-ፊት	בָּא መጣ	בְּשָׂר ሥር	כָּל- ሁሉ	קָץ መጨረሻ	לְנֹחַ -ለ-ኖሕ	אֲלֵהִים አምላክ	וַיֵּאמֶר -አና-አለ	13
H2555	H0776	H4390		H6440	H0935	H1320	H3605	H7093	H5146	H0430	H0559	
										וְהִנֵּה -አና-እነሆ-አኔ	מִפְּנֵיהֶם -ከ-ፊታቸው	H6440
								וְאֶת- (?)	מִשְׁתַּח አጣፋቸው	וְהִנֵּה -አና-እነሆ-አኔ		
								H0776	H0854	H7843	H2009	

አግዚአብሔርም ኖሳን አለው። የሥር ሁሉ ፍጹም በፊቱ ደርሶአል፤ ከእርሱ የተነሣ ምድር በግፍ ተሞልታለችና፤ እኔም እነሆ ከምድር ጋር አጠፋቸዋለሁ።

שְׁנֵי	לְמִינֵהוּ	הַמְּדַבֵּר	רִמָּה	מִכֹּל	לְמִינֵהוּ	הַמְּדַבֵּר	וּמִן	לְמִינֵהוּ	מִתְעוֹפֵף	20
U-ለት	-ለ-9ይ1ቱ	-ያ-አፈር	ተንቀሳቃሽ	-ከ-ሁሉ	-ለ-9ይ1ቲ	-ያ-አንሰሳ	-አፍ-ከ	-ለ-9ይ1ቱ	-ከ-ያ-ወፍ	
H8147	H4327	H0127	H7431	H3605	H4327	H0929		H4327	H5775	

מִכֹּל	וּבְאוֹ	אֲלֵי	לְהַחֲיוֹת:
-ከ-ሁሉ	ይመጡ	-ወደ-አንተ	-ለ-ማንኛ
H3605	H0935	H0413	H2421

ከወፍ እንደ ወገኑ፣ ከአንሰሳም እንደ ወገኑ፣ ከምድር ተንቀሳቃሽም ሁሉ እንደ ወገኑ በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ አንተ ይገቡ።

וְהִיא	אֲלֵי	וְאֶסְפָּא	יְאֹכֵל	אֲשֶׁר	מֵאֲכָל	מִכֹּל	אֵל	קָם	וְאַתָּה	21
-አፍ-ይሆናል	-ወደ-አንተ	-አፍ-ሠበሰብህ	ይበላል	የ	ምግብ	-ከ-ሁሉ	-ለ-አንተ	ውሰድ	-አፍ-አንተ	
H1961	H0413	H0622	H0398		H3978	H3605		H3947		

לְאֶכְלָהּ:	וְלֵאמֹר	אֵל
-ለ-ምግብ	-አፍ-ለ-እነሱ	-ለ-አንተ
H0402		

ከሚበላውም መብል ሁሉ ለአንተ ውሰድ፣ ወደ አንተም ትሰበሰባለህ፤ እርሱም ለአንተም ለእነርሱም መብል ይሆናል።

וְ	אֲשֶׁר	כֵּן	אֲלֵהֶם	אֵת	צָר	אֲשֶׁר	כֹּל	נָתַן	וַיַּעַן	22
:	አደረገ	እንዲሁ	አምላክ	እሱን	አዘዘ	የ	-እንደ-ሁሉ	ኖሕ	-አፍ-አደረገ	
			H0430	H0853	H6680		H3605	H5146		

ኖሳም እንዲሁ አደረገ፤ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ።